

ቅን አሳቢው መኮንን

ምስክር



ኩ/ል ዮናስ ሊበን

"...በውጭ ሀገር ወጥቼ ለመቅረት ያሰብኩት የሀገር ጥቅም በግል ጥቅም ለመለወጥ አይደለም ። የተመቻቸ ኑሮ አግኝቼም አይደለም ። ከሀገሬ ወጥቼ መኖሩ በብዙ አቅጣጫ የሚከብደኝ እንጂ ደልቶኝና ደስ ብሎኝ የምኖር አይደለሁም ። ነገር ግን በሀገሬ ውስጥ እያለሁ ከመሰል ጓደኞቼ ጋር እንደሰስተኛ ደረጃ ኢትዮጵያዊ ተቆጥራ ከምኖር ይሻል ይሆናል በማለት ነው።..."

ይህን ጽሑፍ ያገኘሁት ከዛሬ 28 ዓመት በፊት ለሀገር መከላከያ ሚኒስትር ፣ ለሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትርና ለአየር ኃይል ዋና አዛዥ ከተጻፈ ደብዳቤ ላይ ነው ። ይህ ትናንትም ሆነ ዛሬ ከሀገሩ ወጥቶ የሰው ዘር አለ በተባለበት ሁሉ ተሰዶ ኑሮን እንዲገፋ የተገደደው ሰራዊት ሁሉ ጩኸት ነው ። ሰው ከተወለደበት ቀዬ ወጥቶ እግሩ ያደረሰበት ድረስ ለመሄድ የሚወስነው ያለምክንያት አይደለም ። ሲከፋና ሲገፋ እንጂ።

ከላይ ላይ ቀንጭብ አድርገን መግቢያችን ላይ ያወጣነውን ደብዳቤ የጻፈው ኩ/ል ዮናስ ሊበን ነው ። ከሎኔል ዮናስ እኔ እስከማቀው ድረስ አየር ኃይል ካፈራቸው ምርጥ መኮንኖች ውስጥ አንዱ ነበር ። እንዲህ አይነት ሰዎች ሃገራቸውን እንዳይታደጉ ዕድል መነፈጋቸው ያስቆጭል። ከእነሱ ይልቅም ይበልጥ የተገዳቸው ሀገራችን ናት።

ከሎኔል ዮናስን ለዚህ መጽሔት እንዳናግረው ስጠዎቅ አላቅማማሁም ። የአየር ኃይል ሕይወቴን በተመለከተ ስሙን ለአለፉት ሰላሳ ዓመታት ሳነሳ ነበር የኖርኩት። በዚህ ረዥም ዘመን ውስጥ ግን በአካል ለመገናኘትም ሆነ ለማነጋገር ዕድሉ ገጥሞኝ አያውቅም ነበር።

ስልኩን እንደአገኘሁ ደወልኩለት ። በሁለት ጥሪዎች አነሳልኝ ። እራሴን አስተዋውቄ ሊያነጋግረኝ ፈቃደኛ እንደሆነ ጠየኩት ። አላሳፈረኝም ። አንቱታውን ያስተወኝ በሁለተኛው ቀን ነው ። በአንቱታ ነበር

የማውቀውና ያንን ለመለወጥ በእርግጥ ተቸግሬአለሁ ። ሁለት ጊዜ አስተምሮኛል ። ማኔጅመንት ስደስትና ኦ ሲ ኤስ አስራ ሶስት ። ለአንቱታ የሚገባውን ከበሬታ በልቤ ይዤ አንተ ስለው ቀለለኝ ። ለካስ አንተ ማለት የበለጠ ያቀራርባል ። በኋላ ነው ይህንን የተረዳሁት ።

ኮሎኔል ዮናስ ዛሬ አሜሪካ ፣ ቴክሳስ ዳላስ ከተማ ውስጥ ይኖራል ። ከባለቤቱ ከሲስተር ሔዋንና ከሶስት ልጆቹ ጋር ። በነገራችን ላይ ሲስተር ሔዋን አየር ኃይልን በሕክምናው ረገድ የባለቤቷን ያህል አገልግላለች ። ሁለቱ ልጆች ለአቅም-ዓዳም ደርሰው ፣ ጎጆ ወጥተው አምስት የልጅ ልጆችም አፍርተውለታል ። ዳላስ ውስጥ የቀድሞ አየር ኃይል አባላት ማሕበርንም ይመራል ። ይህ ማሕበር እንዴት ተጠነሰሰ? ምንስ ሰርቷል? የሚል ጥያቄ አቀረብኩለት ። ለቃለ-መጠይቁ ዋና መሰረት የሆነውም ይህ ነበረና።

የዳላሱ አየር ኃይል ማሕበር የተመሰረተው በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2004 ላይ ነው ። መጀመሪያ ባለቤቱ ሲስተር ሔዋን ሃሳቡን አፈለቀች ። ለምን አንሰባሰብምና አንጠያየቅም ፣ አንረዳዳም በሚል ። ዳላስ ላይ በዚህ መልክ ማሕበሩ የመሰረት ድንጋይ አቆመ ። ከዚያም ሂውስተኖች ጠይቀው ተቀላቀሉ ። ዛሬ ይህ ማሕበር አድጎ ዳላስ ፎርትዎርዝ ሜትሮፖሊታን ፣ ሂውስተንን ፣ አስቲንና ሌሎችንም በቴክሳስ አካባቢ የሚገኙ አስራ ሶስት ቤተሰቦችን አቅፏል ። በደጉም በክፉም የማይለያዩ ቤተሰቦችን ። መጀመሪያ በየወሩ ፣ በኋላም በየሶስት ወሩ ፣ አሁን ደግሞ በአራት ወር አንድ ጊዜ ይገናኛሉ

። በደስታም ሆነ በሐዘን ሁሉም ለአንዱ፣ አንዱም ለሁሉም ይደርሳሉ ። ከሌላ አካባቢ ማሕበራት ጋርም ማለትም ከዲሲውና ከአትላንታው ማሕበር ጋር እየተገናኙ አየር ኃይልን በተመለከተ አስፈላጊ በሆነው ነገር ሁሉ ተባብረው ሰርተዋል ። ቤላሩስ የነበሩ ስምንት የአየር ኃይል ሰልጣኝ አበራሪዎችን ሕይወት ለማትረፍ በተደረገው ርብርብ ውስጥ የዳላሱ ማሕበር ድጋፍ መስጠቱን ኮሎኔል ዮናስ አጫውቶኛል ። ሌሎችም ስራዎች እንዲሁ በትብብር ተከናውነዋል ።

ኮሎኔል ዮናስ እንደነገረኝ ከሆነ ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው ነዋሪ ሕይወት ውስጥ ማሕበራቸው ትልቅ ሚና ይጫወታል። ለኮምዩኒቲው አባላት ትምህርት ይሰጣሉ ። በሐዘን ጊዜ ለቀብር የሚውል ገንዘብ ይለግሳሉ ። ሌላም...ሌላም በጎ ስራዎችን ይሰራሉ።

ኮሎኔል ዮናስ አስራ ሁለተኛ ክፍልን የጨረሰው ወሎ ውስጥ ወ/ሮ ስህን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር ። ከዚያም በፈረንጆቹ 1963 በካዴትነት አየር ኃይል በኤሌክትሮንክስ ሙያ ይቀጠራል ። በጥሩ የአካዳሚክ ውጤቱ ተመርጦም ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተልኮ በአሰተዳደር ሙያ ሰልጥኖ ተመርቋል ። ከዚያ በኋላ በሻለቃነት ማዕረግ የሰጥላይ ስኳድሮን አዛዥ ቀጥሎም ሄድኳርተር ውስጥ በኮሎኔል ማዕረግ ሎጅስቲክስ መምሪያ የማቴሪያል ማኔጅመንት ድቪዥን ሃላፊ ሆኖ ሰርቷል።

ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ኮሎኔል ዮናስ አስተምሮኛል ። የአለቆቹ አለቃም ነበር ። እዚች ላይ አንድ ወግ ላውጋችሁ።

በኢሕአፓ አባልነት ለሶስት ወራት እስር ላይ ከርመን ያልነቁ ሰዎች አነቁንና ከጓደኞቼ ጋር ተፈታን ። ወደ አየር ኃይል ተመልሰን እንድናመለክትም ታዘዝን ። የቀረንን የማኔጅመንት ኮርስ በተወሰነ ጊዜ አጠናቀንና ለስራ ብቁ ናችሁም ተባልን ። ከዚያም ለምደባ ጠቅላይ መምሪያ ፕሮሶኔል እንድናመለክት ተላክን ። እኔም ተራዬ ሲደርስ የወታደራዊ አስተዳደር ክፍል ሃላፊው ቢሮ ገባሁና ሰላምታ ሰጥቼ በተጠንቀቅ ቆምኩ ። የክፍሉ ኃላፊ ሻለቃም እግሩን ጠረጴዛ ላይ ሰቆሎ ተቀበለኝ ። እኔን በተመለከተ በፖለቲካ ምክንያት የደህንነት ችግር አንዳለም ጠቅሶ ሰጥላይ ስኪድሮን አሰተዳደር ውስጥ ሴክሬተሪ ሆኜ መመደቤን ነግሮ አሰናበተኝ ። ሴክሬተሪ ሆኖ መመደቡን አልጠበኩም ነበር ። ግን አላዘንኩም ። እንዲያውም በሆዴ ስቄ ወጣሁ ። ከትምህርት ውጤቱ አንጻር ሌላ የተሻለ ቦታ እመደባልሁ ብዬ ግን ጠብቄአለሁ።

በዚያኑ ሰዓት በቀጥታ ወደ ሰጥላይ ሄጄ ለስኪድሮኑ አዛዥ ለሻለቃ ዮናስ አመለክትኩ ። እሱም በእርግጥ በፍላጎቴ መመደቤን ጠየቀኝ ። አይደለም አልኩት ። የኔ ፍላጎት ፕሮሶኔል ወይንም ፋይናንስ እንደነበረ ጨምራ ገለጽኩለት ። እነዚህ ዲፓርትመንቶች ከእሱ ዕዝ ወጪ እንደሆኑ ገልጾልኝ ለጊዜው ወደ ታይፒንግ ፑል እንድሄድ ነገረኝና ወጣሁ ። ከታይፕራይተር ጋር ለአስር ደቂቃዎች ያህል ተፋጥጬ እያለሁ

ኮሎኔል ዮናስ ድንገት መጣና ወደ ቢሮው ይዞኝ ሄደ ። ከዚያም ፕሮፌዥንግ (ዕቃ ግዢ) በኔ ስር ነውና እዚያ መግባት ከፈለክ አሁኑኑ ልላክህ አለኝ ። አላመንኩም ። በዚያ ጊዜ ፕሮፌዥንግ የሚመደቡ ሰዎች ጥቂትና ረጅም ዘመን ያገለገሉ ብቻ ናቸውና ። የሆኖ ሆኖ በዚያኑ ዕለት፣ በዚያች ሰዓት ውስጥ የእኔም ሕይወት የተለየ አቅጣጫ ያዘ ። በወራት ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ፕሮፌዥንግ ቢሮ የመመደብ ዕድሉ ገጠመኝ ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማታ ትምህርቴን ለመከታተልም ቻልኩ ።

የዚህን ሰው ቅንነትና ደግነት ዛሬ በዚህ ጽሑፍ ላይ ለማስፈር መቻሌ አስደስቶኛል ። በውይይታችን መሃከል ይህንን ታሪክ ለኮሎኔል ዮናስ አነሳሁበት ። አላስታወሰም ። ምናልባትም እነዚህ አይነት በጎ ስራዎች ለእሱ አዲስ ሳይሆን ቀርቶ ሊሆን ይችላል።

ኮሎኔል ዮናስ የሃገሩ ጉዳይ እጅግ ያሳስበዋል ። ሃገሩን ባለው አቅም ሁሉ ለማገልገል የነበረውን ፍላጎትና ቁርጠኝነት ያመከኑበትንም ያማርራል ። ያለምንም ምክንያት አንድ ዓመት ከሶስት ወር ወሕኒ የጣሉት ሰዎች ዛሬ የሉም ። ዓላማቸውም እንዲሁ ። ለዛሬው ቀን ያበቁን እነሱ ለመሆናቸው ግን እርግጥ ነው ። ጥሩ ጭንቅላቶችን እየከረከሙ ። ኮሎኔል ዮናስ ሰለ ቀድሞው አየር ኃይል ያለው ፍቅርና አመለካከት ጥልቅ ነው ። አየር ኃይል የብሔረሰቦች ሙዜዬም እንደነበረም ያስታውሳል ። ዕውቀት ፣ ፍቅርና መከባበር ድንበር ያልተበጀበት ቤት እንደነበረ ነው የሚያውቀው ። አባላቱ በሄዱበት ሁሉ

የሚያከፋ ብቁና ንቁዎች ናቸው ። ከአየር ኃይል አልፎ ተርፈው ሌሎች ሃገራት ውስጥ ያሉ ብዙ ተቋማትን ይረዱ ነበር ። እሱም በበኩሉ በብዙ መስሪያ ቤቶች የቀረበለትን የድጋፍ ጥሬ ተቀብሎ አስተናግዷል።

በውይይታችን ማገባደጃ ላይ ኮሎኔል ዮናስን ስለ አዲሱ የቀድሞ አየር ኃይል አባላት ዓለም አቀፍ ሕብረት ምን እንደሚያስብ ጠየኩት ። የሚያስበውን ነገረኝ። ዓላማውን ይደግፋል ። ይሁን እንጂ ማሕበሩ ሲጠነሰስ የረገጠው መሬት ኮሮኮንቶ ስለነበር ውጤቱ እንደታሰበው ያማረ እንዲሆን ብዙ መሰራት እንዳለበት ያምናል ። አለመግባባቶችን በውይይት ከማስወገድ ይልቅ በእንኳያ ሰሊያንታና በስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ ትኩረት መደረጉን አልወደደውም። ከአየር ኃይላችን ባሕል ውጪም መሆኑን ነው የገለጸልኝ ። እንደ መፍትሔ የጠቆመኝም የቆሰሉ ስሜቶችን ለማከም ከእያንዳንዳችን ብቃትና አስተዋይነት እንደሚጠበቅ ነው ። አጥፍቻለሁ ብሎ ይቅርታ መባባልን ፣ አርቆ ማሰብን ፣ ለአንድነትና ለበጎ ሰራ መሰለፍን የመስበኩ ስራ የሁላችንም ሃላፊነት መሆን አለበት ባይ ነው ። እሱም በዚህ ረገድ የበኩሉን አስተዋጾ ለማድረግ ፈቃደኛ እንደሆነም አረጋግጣልኛል ።

=====